

ቁጥር: F.04.1/1/37
ቀን: 19/02/2015

ለክቡር ዶ/ር ሹመቴ ግዛው

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ እና
የዓለም አቀፍ የትምህርት ትብብር ድርጅት ዋና ፀሐፊ
አዲስ አበባ፡

ለክቡር ዶ/ር ለሚ ጉታ

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት
አዳማ፡

ጉዳዩ:- የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የ2014


በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርትን ይመለከታል፡

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰውን አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 6 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 2
ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች በድምሩ 8 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን
እንገልጻለን፡፡



ከሠላምታ ጋር

ግርማ በላቸው ታዲያ
የአቅም ገንባታ መ/ቤቶች አዲት
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት



መጋቢት 2015

አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክየአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲየ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ዩኒቨርሲቲው የተመደበለትን በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።


የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሥራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ መያዣ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 እና በማሻሻያ ቁጥር 1146/2011 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል።

አዲታችን፡-

- የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በማመልከት ማከናወንን ይይዛል።



የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢቨርሲቲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በየኢቨርሲቲው ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክል የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።


የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ☞ የገቢ፣ የዕርዳታ፣ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☞ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☞ የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☞ የተሰብሰቡ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☞ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☞ የሂሳብ ሚዛን መከራ

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የኢቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

1. የኢቨርሲቲው ሰርቪስ መኪና ለተሰጣቸው አንድ ሰራተኛ ከታህሳስ 1/2013 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30/2014 ዓ.ም ድረስ የ19 ወር የትራንስፖርት አበል በድምሩ ብር 38,000.00 (2,000.00x19) አላግባብ የክፈለ መሆኑ፤
2. በ2013 በጀት ዓመት ለተፈጸመ የዕቃ ግዥ በድምሩ ብር 331,200.00 ከበጀት ዓመቱ ውጭ በ2014 በጀት ዓመት ተከፍሎ በወጪ የተመዘገበ መሆኑ፤
3. የኢቨርሲቲው ከተለያዩ የግንባታ ሥራ ድርጅቶች ጋር በገባው ውል መሰረት ለተሰራው የግንባታ ስራ ለተከፈለው በድምሩ ብር 989,162.74 ክፍርጅቶቹ የቅጂያ ደረሰኝ ሳይቀርብ ሂሳቡ በወጪ የተመዘገበ መሆኑ፤



4. የግንባታ ሥራ ክፍያ የግዥና የታክስ መመሪያውን ተከትሎ ባለመፈጸሙ ምክንያት የግንባታ ወጪ (6324) ብር 257,500.38 በብልጫ የተመዘገበ መሆኑ፤ የቅድመ ግብር ክፍያ (5006) ብር 20,824.39 በማነስ የተቀነሰ መሆኑ፤ የመያዣ ሂሳብ (5061) ብር 1,145.31 በማነስ የተቀነሰ መሆኑ እና በድምሩ ብር 279,470.06 ለሥራ ተቋራጩ በብልጫ የተከፈለ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

ከላይ ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት ትክክለኛውን ገጽታ ያሳያሉ፡፡


ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

1. ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)፤

- 1.1. በድምሩ ብር 3,137,440.75 የወጪ ሂሳብ በትክክለኛው ሂሳብ መደብ ያልተመዘገበ መሆኑ፤
- 1.2. ለዩኒቨርሲቲው በበጀት ዓመቱ በየበጀት አርዕስቱ የተመደበው የተስተካከለ በጀት እና ሥራ ላይ የዋለው ሂሳብ ሲመዘዝን ከመደበኛ በጀት ብር 194,718,042.82 እና ከካፒታል በጀት 224,278,887.35 በድምሩ ብር 418,996,930.17 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

2. የሕጋዊነት ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

- 2.1. መሠረታዊ የግብር መስፈርት ካላሟላ ድርጅት (የስፖርት አልባሳት አቅራቢነት ንግድ ፈቃድ ከሌለው ድርጅት) በብር 62,069.57 የስፖርት አልባሳት ግብር የተፈጸመ መሆኑ፤
- 2.2. በድምሩ ብር 40,983,765.03 ተሰብሳቢ ሂሳብ በወቅቱ ያልተወራረደ መሆኑ፤
- 2.3. በድምሩ ብር 60,978.25 ተከፋይ ሂሳብ በወቅቱ ያልተወራረደ (ያልተከፈለ) መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡



3. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)፤

3.1. የዩኒቨርሲቲው ንብረት አስተዳደር በመንግሥት የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በተጨማሪም ይህንኑ ለማስፈጸም በወጣው የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

- በአላቂ ዕቃዎች ግምጃ ቤት ሳኒታይዘር ብዛት በሊትር 1,648፤ የተለያዩ የፕሪንተር ቀለሞች Nanodas ብዛት 9፤ HP Laser Jet Printer ብዛት 94፤ ቶኒር ብዛት 89፤ ፎቶ ኮፒ ማሽን GPR18 ብዛት 39 ያለአገልግሎት ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑ፤
- በአላቂና ቋሚ ዕቃዎች ግምጃ ቤቶች በንብረት ደረሰኞች ወጪ የተደረጉ የግርግዳ ቀለሞች ሳይወጡ በግምጃ ቤቶቹ ውስጥ የሚገኙ መሆኑ፤
- በተመላሽ የመኪና መለዋወጫ ዕቃዎች ግምጃ ቤት አገልግሎት የሚሰጡና የማይሰጡ የተለያዩ የመኪና ጎማዎች ብዛት በቁጥር 477፤ በርካታ የመኪና መለዋወጫ ዕቃዎች፤ የመኪና ባትሪዎች፤ የመኪና መብራቶች፤ ሲሊንደሮች፤ ታይፕራይተሮች፤ በርካታ የተለያዩ የመኪና ብረታብረቶች፤ አገልግሎት የማይሰጡ ሁለት ሞተር ሳይክሎች ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤
- በተማሪዎች ክሊኒክ ስቶር ውስጥ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈ መወገድ የሚገባቸው በርካታ የተለያዩ መድሃኒቶች ሳይወገዱ የሚገኙ መሆኑ፤
- የክባድ መኪና ዕቃዎች፤ Compressor ብዛት በቁጥር 2፤ Engine Block ብዛት በቁጥር 1፤ ካምቢዮ ብዛት በቁጥር 1 በጋራዥ አካባቢ ለረጅም ያለአገልግሎት ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑ፤
- በዘይትና ቅባት ግምጃ ቤት የአገልግሎት ዘመኑ ያለፈበት የመኪና ግሪስ ብዛት በሊትር 3 የሚገኝ መሆኑ፤
- በጋራዥ ሰራተኞች ልብስ መቀየሪያ ክፍል እና መፀዳጃ ቤት ውስጥ ባሌስትራ ብዛት 4፤ የመኪና ጎማ ብዛት 2፤ በርሜል ብዛት 21፤ ዳፕራተር ብዛት 1፤ ፕሪንተር ብዛት 1 እና የተለያዩ ብረታብረቶች ተከማችተው የሚገኙ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡


3.2. የዩኒቨርሲቲው የተሽከርካሪ ሥምራት፤ አያያዝና አጠቃቀም በፌዴራል መንግሥት የተሽከርካሪዎች ስምራትና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 32/2004 እና በመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሠረት መፈጸሙን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-



- የሠሌዳ ቁጥር ልዩ ኢት 4-0026 ትራክተር የባለቤትነት ማረጋገጫ መታወቂያ (ሲብራ) የሌለው መሆኑ፤
- የሠሌዳ ቁጥር 4-03515 ቶዮታ ኮስተር አውቶቡስ እና የሠሌዳ ቁጥር 4-07078 አይቪኮ ተሽከርካሪ የኪሎ ሜትር መቆጣጠሪያ (ጌጅ) የማይሰራ መሆኑና ቶዮታ ኮስተር አውቶቡስ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ መሆኑ፤
- የሰሌዳ ቁጥር 4-03521 ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከ30/10/2013 ጀምሮ፤ የሰሌዳ ቁጥር 4-07078 አይቪኮ ተሽከርካሪ ከ08/09/2014 ጀምሮ፤ የሰሌዳ ቁጥር 4-14193 ቶዮታ አውቶሞቢል ከ25/12/2010 ጀምሮ በብልሽት ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ቆመው የሚገኙ መሆኑ፤
- የሰሌዳ ቁጥር 4-14987 ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከ22/10/2012 ጀምሮ ለጥገና ገብቶ በሞኬንኮ የሚገኝ መሆኑ እና የሰሌዳ ቁጥር 4-03513 ፎርድ ተሽከርካሪ 11/03/2012 ዓ.ም ጀምሮ ለጥገና ገብቶ በአፍሪካ ሌክስ ጋራሽ የሚገኝ መሆኑ፤
- የሰሌዳ ቁጥር 4-1040፣ 4-1103፣ 4-1104 እና 4-1038 የሞተር ሳይክሎች ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በጥገና ላይ ናቸው በሚል አገልግሎት ሳይሰጡ የቆዩ መሆኑ፤
- 10 ተሽከርካሪዎች እና 3 ሞተር ሳይክሎች አገልግሎት ሳይሰጡ ወይም ሳይወገዱ ለረጅም ዓመት ቆመው የሚገኙ መሆኑ፤
- የ8 ተሽከርካሪዎች የባለቤትነት መታወቂያ (ሲብራ) የወጣው (የተመዘገበው) በተለያዩ መ/ቤቶች ስም መሆኑ፤
- በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ ተሽከርካሪዎች በ1 ሊትር ነዳጅ የሚጓዙት ኪሎ ሜትር ገለልተኛ በሆነ ድርጅት (በምርታማነት ማሻሻያ ማዕከል) ያልተለካና ማረጋገጫ ያልቀረበለት መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

3.3. የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት በየበጀት ዓመቱ የዩኒቨርሲቲውን ሂሳብ አዲት አድርጎ መያወድ አስተያየትና የማሻሻያ ሂሳቦች ያቀረበ ሲሆን፤ በተሰጠው የአዲት አስተያየት መሰረት የዩኒቨርሲቲው ተገቢውን እርምጃ የወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡- የ2013 በጀት ዓመት ግኝቶች፤

- የዩኒቨርሲቲው ለትምህርት ውጭ ሀገር ለሂዱ 48 ሰራተኞች በድምሩ ብር 720,000.00 የትራንስፖርት አበል አላግባብ ክፍያ የፈጸመ መሆኑ፤
- የዩኒቨርሲቲው ሥራቸውን ለለቀቁ ሠራተኞች በድምሩ ብር 24,133.94 ያልአግባብ የደመወዝ ክፍያ የፈጸመ መሆኑ፤



- የኢቨርሲቲው ከስራ ሃላፊነት ለተነሱ ባለሙያዎች ያለአግባብ በድምሩ ብር 37,844.31 የሃላፊነት አበል የከፈለ መሆኑ፤
- የኢቨርሲቲው ለምግብ ግብዓት ግዥ ለፈጸመው ክፍያ ብር 101,200.00 የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ ከወጪ ሰነዱ ጋር ያልቀረበ መሆኑ፤
- በድምሩ ብር 577,434.72 የግዢ ክፍያ በዱቤ የሽያጭ ደረሰኝ የተወራረደ መሆኑ፤

የ2012 በጀት ዓመት ግኝቶች፤

- ከየኢቨርሲቲው ጋር ውል በመግባት ትምህርታቸውን በሀገር ውስጥ እና በውጪ ሀገር የኢቨርሲቲዎች በመማር ትምህርታቸውን አጠናቀው በገቡት ውል መሰረት ወደ ስራቸው ያልተመለሱ ሰራተኞች በውል ስምምነታቸው መሠረት ባለመመለሳቸው ምክንያት በቅጣት መሰብሰብ የሚገባው በድምሩ ብር 1,941,888.81 (2,440,234.70 - 498,345.89) ያልተሰበሰበ መሆኑ፤
- በድምሩ ለብር 2,293,250.60 የወጪ ሂሳብ ሕጋዊ የክፍያ ደረሰኝ ያልቀረበ መሆኑ፤
- አቅራቢዎች በገቡት ውል መሠረት ባለማቅረባቸው ብር 23,721.60 የጉዳት ካሳ ከክፍያው ላይ መቀነስ ሲገባው ያልተቀነሰ መሆኑ፤
- የኢቨርሲቲውን የለቀቁ ሰራተኞች በሥራ ላልተገኙባቸው ቀናት ደመወዝ ተቀንሶ መከፈል ሲገባው በድምሩ ብር 32,305.00 አላግባብ የተከፈለ መሆኑ፤

የ2012 በጀት ዓመት ግኝቶች፤

- የኢቨርሲቲውን የለቀቁ ሰራተኞች በሥራ ላልተገኙባቸው ቀናት ደመወዝ ተቀንሶ መከፈል ሲገባው በድምሩ ብር 144,960.94 አላግባብ የተከፈለ መሆኑ፤
- አቅራቢዎች በገቡት ውል መሠረት ባለማቅረባቸው ብር 38,966.62 የጉዳት ካሳ ከክፍያው ላይ መቀነስ ሲገባው ያልተቀነሰ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

ከላይ የተዘረዘሩት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ያሳስብን ቢሆንም የማስተካከያ እርምጃ አልተወሰደም፡፡

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

መጋቢት 2015

